

Job

Chapter 35

Amharic Interlinear

Reference: Amharic Selassie Bible

וַיַּעַן	אֱלִיהֶוָה	וַיֹּאמֶר:	1
-እና-መለሰ	ኤሊሁ	-እና-አለ	
H0559	H0453		

ኤሊሁም ደግሞ መለሰ እንዲህም አለ።

תִּזְכֹּר	תְּשׁוּבָה	לְמַשְׁפָּט	אֲמַרְתָּ	זָדֹנִים	לֵאמֹר:	2
ይህን	አሰብክ	-ለ-ፍርድ	አልክ	ጽድቄ	-ከ-አምላክ	
H2063	H2803	H4941	H0559	H6664	H0410	

ይህ ጽድቅ እንደ ሆነ ታስባለህ? ወይስ። በእግዚአብሔር ፊት እኔ ጻድቅ ነኝ ትላለህ?

כִּי	תֹאמַר	מִהֵנָּה	לֵךְ	מִהֵנָּה	מִתְּשׁוּבָה	3
ምክንያቱም-	ትላለህ	ምን-	-ለ-አንተ	ምን-	አጠቀማለሁ	
	H0559	H4100	H5532	H4100	H3276	

እንተ። ምን ጥቅም አለህ? ኃጢአት ሠርቼ ከማገኘው ይልቅ ኃጢአት ባልሠራ ፍሮ ምን አጠቀማለሁ? ብለህ ጠይቀሃልና።

אֲנִי	אֲשִׁיבָה	מִלֵּין	וְאֵת	רַעִי	עֲמָרָה	4
እኔ	አመልካለሁ	ቃላትን	-እና-(ነገር)-	ወዳጆችህን	-ከ-አንተ-ጋር	
H0589	H7725	H4405	H0853	H7453		

እኔ ለአንተና ከአንተ ጋር ላሉ ለባልገጅሮችህ አመልካለሁ።

הַבַּיִת	שָׁמַיִם	וְהָאֵרֶץ	וְהַיָּם	וְהַיַּבֵּשֶׁת	מִמֶּנֶּה	5
ተመልከት	ሰማያትን	-እና-አይ	-እና-አይ	ከፈቱ-	-ከ-አንተ	
H5027	H8064	H7200	H7789	H7834	H1361	

ዓይኖችህን ወደ ሰማይ አቅንተህ እይ፤ ከአንተም ከፍ ከፍ ያሉትን ደመናት ተመልከት።

אִם	תֹּאמַר	מִהֵנָּה	תִּשְׁפָּט	וְרָבִי	בְּיָדִי	6
-እንደ-	ኃጢአት-ሠራህ	ምን-	ትፈፅማለሁ-	-እና-በዙ-	-በ-እሱ	
	H2398	H4100	H6466	H7231	H4100	

ኃጢአት ብትሠራ ምን ትኑዳዋለህ? መተላለፍህስ ቢበዛ ምን ታደርገዋለህ?

אִם	תִּדְרֹשׁ	מִהֵנָּה	אֵי	לֵךְ	וְהַתְּנֶה	7
-እንደ-	ጻድቅ-ሆንክ	ምን-	ወይም	-ለ-እሱ	ትሰጠዋለሁ-	
	H6663	H4100	H4100	H3027	H5414	

ጻድቅስ ብትሆን ምን ትሰጠዋለህ? ወይስ ከእኔህ ምንን ይቀበላል?

לְאִישׁ	כְּמוֹת	רָשָׁעִים	וְלִבְיָדִי	אֲדָרֶם	זָדֹנִים	8
-ለ-ሰው-	-እንደ-አንተ	ክፋትህ	-እና-ለ-ልጅ-የ-	ሰው	ጽድቅህ	
H0376	H3644	H7562		H0120	H6666	

እንደ አንተ ያለውን ሰው ክፋትህ ይኑዳዋል፤ ለሰውም ልጅ ጽድቅህ ይጠቅመዋል።

מִרְבָּב	עֲשׂוּנִים	יְעִיקוּ	יִשְׁעוּ	מִיָּדֶי	רַבִּים	9
-ከ-ብዙት-የ-	ጠጉዎች	ይጠራሉ	ይለምናሉ	-ከ-ክንድ-የ-	ብዙዎች	
H7230	H6217	H2199	H7768	H2220		

ከግፍ ብዛት የተነሣ ሰዎች ይጮኻሉ፤ ከኃያላንም ክንድ የተነሣ ለእርዳታ ይጠራሉ።

